

በብራሰልስ ኤምባሲ አስተናጋጅነት በሊቢያ አይ ኤስ ኤስ በተባለው አሸባሪ ቡድን በአሰቃቂና አረመኔያው ሁኔታ ለተገደሉ ኢትዮጵያውያን በጋራ የፀሎትና የሻማ ማብራት የመታሰቢያ ስነ-ስርዓት ተካሄደ።

ሚያዝያ 17 ቀን 2007 ዓ.ም. በብራሰልስ የሚገኘው የኢፌዲሪ ኤምባሲ አስተናጋጅነት በቤኔሉክስ ሀገራት የሚገኙ በርካታ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የዲያስፖራ አባላት በተገኙበት በሊቢያ ISIS በተባለው አሸባሪ ቡድን በአሰቃቂና ኢሰበአዊ የሆነ ግድያ የተፈጸመባቸውና በደቡብ አፍሪካ በተቀሰቀሰው ዘረኝነት ህይወታቸው ላለፉ ኢትዮጵያውያን የክብር መዝገብ በመፈርምና የጋራ የፀሎትና የሻማ ማብራት የመታሰቢያ ስነ-ስርዓት ተካሄደ።

ኤምባሲው ባዘጋጀው የፀሎትና የሻማ ማብራት የመታሰቢያ ስነ-ስርዓት በቤኔሉክስ ሀገራት የሚገኙ የኦርቶዶክስ ቤተክረቲያን፣ የፕሮቴስታንት፣ የእስልምና እምነት ተከታዮች፣ ተማሪዎች እንዲሁም ሌሎች በርካታ የኮሚኒቲ አባላት ተገኝተዋል። በመታሰቢያ ስነ-ስርዓቱ ክቡር አምባሳደር ተሾመ ቶጋ በቤኔሉክስ ሀገራትና በአውሮፓ ህብረት የኢፌዲሪ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር፣ የኦርቶዶክስ ቤተክረቲያን፣ የፕሮቴስታንት፣ የሙስሊም፣ የሴቶችና የኮሚኒቲ አባላት ተወካዮች በሊቢያ ISIS የተባለው አሸባሪ ቡድን በንፁህን ኢትዮጵያውያን ላይ የፈመውን አሰቃቂና አረመኔያዊ ግድያ እንዲሁም በደቡብ አፍሪካ በተቀሰቀሰው ዘረኝነት ህይወታቸው ያለፉ ዜጎቻችን በፅኑ ኮንነዋል።



ክቡር አምባሳደር ተሾመ ቶጋ በሊቢያ ISIS የተባለው አሸባሪ ቡድን በወገኖቻችን ላይ የፈፀመው አረመኔያዊና ጭካኔ የተሞላበት ኢ-ሰበአዊ ግድያ እንዲሁም በደቡብ አፍሪካ በተቀሰቀሰው ዘረኝነት

በሞቱ ዜጎቻችን በራሳቸውና በኤምባሲው ባልደረቦች ስም የተሰማቸውን ጥልቅ ሀዘን በመግለፅ፣ ህይወታቸው ለተቀጠፉ ዜጎች ነብሳቸውን ይማር በማለት፣ ለተጎዱ ቤተሰቦችና ወገኖች እንዲሁም ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ መፅናናትን ተመኝተዋል።

ከቡር አምባሳደሩ አያያዘውም ይህን ጭካኔ የተሞላበት አሳቃቂ የሽብር ድርጊት በሀገራችን ለዘመናት አብሮ ተሳስቦና ተከባብሮ የኖረውን የህይወት መቻቻል ባህል ላይ የተቃጣ ነው፣ ድርጊቱን ዓለም አውግዘታል፣ ኮንኖታል፣ መንግስትና ዜጎችም ድርጊቱን ከማውገዝ በላይ የአሸባሪዎችን የጥፋት ተልዕኮ ለማክሸፍ በአንድ ላይ መቆም ከመቼውም ጊዜ በላይ ወቅታዊ መሆኑን አበክረው ገልፀዋል። የአይ ኤስ ኤስ የሚፈጽመው ድርጊት ከክርስትና እምነት ተከታዮች ባለፈ፣ የእስልምና እምነት ተከታዮችን በበለጠ ሰለባና ተጎጂ እያደረገ እንደሆነ በመግለፅ፣ ሁሉም ህይወቶች በጋራ የሚያወግዙት ነው ብለዋል። መንግስት ድርጊቱን በማውገዝ ብቻ ሳይወሰን አሁንም በሊብያ፣ በደቡብ አፍሪካና በየመን የሚገኙ ወገኖቻችን በፈቃዳቸው ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ከሚመለከታቸው መንግስታት፣ የዓለም አቀፍ ተቋማትና ድርጅቶች ጋር በጋራ እየሰራ ነው፣ ለተጎዱ ወገኖችም አቅም በፈቀደ መልኩ ከህዝቡ ጋር በመሆን ድጋፍ ያደርጋል ሲሉ ገልጸዋል።

በአሁኑ ወቅት መንግስትንም ጨምሮ በሀገር ውስጥም ይሁን በውጭ ሀገራት ያለን ወገኖች ይህን አረመኔያዊ ድርጊት በጋራ በምናወግዝበት ወቅት የሞቱ ሰዎች ሪሳ ሳንቀብር አንዳንድ የፖለቲካ ሀይሎች ርካሽ የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት ሲሯሯጡ ይታያል። ይህ ተግባር ኢትዮጵያዊ ያልሆነ ባህል ስለሆነ፣ ወደ ጎን በመተው መላው የዲያስፖራ አባላት ለዘመናት ፀንቶ የቆየውና ለጠላቶቻችንም ሆነ ለወዳጆቻችን የምናስመሰክርበት፣ የማኛውም እምነት ተከታይ በጋራ የምንቆምበት ጊዜ ሊሆን ይገባል ብለዋል። ስለሆነም መላው የዲያስፖራ አባላት ሀገራችን የጀመረችውን የፀረ-ሽብር ትግል እንዲሁም በፍቅር ነዋይ ሰዎችን በህገ-ወጥ መንገድ ከሚያዘዋውሩ ደላሎችን በደም ከጨቀዩ ድርጊታቸው እንዲቆጠቡ የሚደርገውን ጥረት እንዲደግፉ ጥሪ አቅርበዋል።



የኦሮሞዎቹ ስልጠናዎችን አባት በበኩላቸው በሊቢያ ISIS በተባለው አሸባሪ ቡድን በወገኖቻችን ላይ የፈፀመው አረመኔያዊ የግድያ ድርጊት የሰይጣን ስራ ነው። ድርጅቱ የማንንም ሀይማኖት የሚይወክል አይደለም፤ እኛ ኢትዮጵያዊን ለዘመናት በሀይማኖት ሳንለያይ ተፋቅረን የምንኖር ህዝቦች ስንሆን፤ አሁንም ይህን እኩይ ድርጊት በጋራ የምናወግዘውና የምንዋጋው ነው ብለዋል። አያይዘውም በቤልጅም የኦሮሞዎቹ ስልጠናዎችን ይህን ሰይጣናዊ ድርጊት በፅኑ የምታወግዘው ሲሆን፤ በቤተክርስቲያን ደረጃ ፀሎተ ፍትህት የተከናወነ መሆኑን በመጠቀም፤ በሊቢያና በደቡብ አፍሪካ በግፍ ለተገደሉ ወገኖቻችን በተሰበሰቡ ለኢትዮጵያ ህዝብ መፅናናትን በመመኘት በቤኔሉክስ ሀገራት የሚገኙ ክርስቲያኖች በሙሉ ወደ እግዚአብሔር ፀሎት እንዲያደርጉ ጠይቀዋል።

የሙስሊም ተወካይ በበሉካቸው በአሁኑ ወቅት በአለማችን በሊቢያ፣ በአፈጋኒስታን፣ በሶማሊያ፣ በኢራቅና ሶሪያ በእስልምና ስም በንጽህን ዜጎች ላይ እየተፈፀመ ያለው ዘግናኝ ግድያ እስልምናን አይወክልም። በኢትዮጵያዊያን ንፁህን ዜጎች ላይ በሊቢያ ISIS በተባለው አሸባሪ ቡድን የተፈፀመው አረመኔያዊ ተግባር ሀይማኖታዊ መሰረት የሌለው እኩይ ተግባር ነው። ስለሆነም በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ ሀገራችን ለሁሉም እምነቶች ነፃነትና እኩልነት በተረጋገጠበት ወቅት፣ ይህ በሀገራችን እየተገኘ ያለውን ልማት ወደ ኃላ ሊጎትተው እንደማይችልና እስልምናን የማይወክል እኩይ ተግባር ነው። በዚህ አረመኔያዊ ድርጊት ሀይታዋቸው ላለፉ ዜጎቻችን ፀሎት በማድረግና ለተጎዱ ቤተሰቦች መፅናናትን በመመኘት፣ በቤኔሉክስ ሀገራት የሚገኙ ኢትዮጵያዊያን ዛሬም እንደትናገቱ ሳለያይ በጋራ እንዲቆሙና የተጎዱ ቤተሰቦችን በመደገፍ በኩል ተሳታፊ እንዲሆኑ ጥሪያቸውን አቅርበዋል።



የፕሮቴስታንት እምነት ተወካይ በበኩላቸው በሊቢያ ISIS በተባለው አሸባሪ ቡድን በወገኖቻችን ላይ የተፈፀመው አረመኔያዊ የግድያ ድርጊት በማውገዝ አሁንም በአሸባሪው እጅ እንዲሁም በየበርሀው ተሰደው ለሚገኙ ኢትዮጵያዊያን ወገኖቻችን ፀሎት እንዲደረግ ጠይቀዋል። ተወካዩ እንዳሉት መንግስት አሸባሪዎችን ለመከላከል እያደረገ ያለውን ጥረት በማድነቅ፣ ከሌሎች ሀገራት ሀገራት ጋር በመተባበር

የፀረ ሽብር ትግሉ ይበለጠ አጠናክራ እንዲቀጥል በመጠየቅ፣ የዲያስፖራው አባላቱ ይህን እንዲደግፉ ጠይቀዋል።



በቤልጅም የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ተወካይ በበኩላቸው በሊቢያ ISIS የተባለው አሸባሪ ቡድን በወገኖቻችን ላይ የተፈፀመው ኢሰብአዊ ጭፍጨፋ ልባቸው ያዘነ መሆኑን በመግለፅ፣ ይህን አስነዋሪ ድርጊት የሚያወግዙትና የሚታገሉት መሆኑን ገልፀዋል። ይህ በሀይማኖት ሽፋን የተፈፀመ የንፁህን ዜጎችን ደም የሚያፈስ ድብቅ የፖለቲካ ዓላማ በማስፈራራትና በማሸበር በዜጎች ላይ ለመጫን የሚደረግ አረመኔያዊ ድርጊት ነው።



ኢትዮጵያ ሀገራትች ከሽብርተኝነት ጋር ጦርነት ከጀመረች አመታት አልፏል፤ በሀገር ውስጥም ይሁን በጎረቤት እንዲሁ አል-ሸባብን በመዋጋት ሽብርተኝነት በሀገራችን መሰረት እንዳይጥል በመዋጋት ላይ ነች። ትግሉ ከባድና ውስብስብ በመሆኑ አልፎ አልፎ ጉዳት መድረሱ አልቀረም፤ በሀገራችን ከአሁን በፊት በአዲስ አበባ፣ በአጋዴን፣ በውጭ በዩጋንዳም እንዲሁ በኬንያ አሁንም በሊብያ የደረሰው እኩይ የሽብር ድርጊት የትግሉን ውስብስብነት ያሳያል። በተለያዩ ሀገራት በዜጎቻችን ላይ እየደረሰ ላለው እልቂት ምክንያቱ ስደት ነው፤ ስደት መቼም የሚኖር ሀቅ ሲሆን፣ ዜጎች ስደታቸውን በህጋዊ መንገድ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል።

ይህ የስደት ተግባር እየተፈጸመ ያለው ሰው በመነገድ የተደላደለ ኑሮ በሚኖሩ ደላሎች ነው፤ ስለሆነም በቤኔሉክስ ሀገራት የምንገኝ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አባላት የእነዚህን የደላላ ተግባር በመኮነንና በማጋለጥ ከመንግስትና ከህዝቡ ጋር በጋር እንደሚሰሩ አረጋግጠዋል። በቤልጅም የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አባላት መንግስት ህዝብን ባሳተፈ መልኩ፣ እንዲሁም የፀጥታ ህይሉ ሽብርተኝነትን ለመዋጋት የሚደርገው ትግል በማድነቅ፣ የዲያስፖራ አባላቱ በማናቸውም መልኩ ለመተባበር ያላቸውን ቅርጠኝነት ገልጸዋል።

ከዚህ በተጨማሪ የኮሚኒቲ አባላቱ በሊቢያ በአሻባሪ ቡድኑ የተፈጸመውን አሰቃቂ የሽብር ድርጊት በማውገዝ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ በሰልፍ ያሳየውን ትብብር እንዲሁም የሀገራችን የተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ድርጊቱን በጋራ ማውገዝ ሂደት ያደነቁ ሲሆን፣ አንዳንድ የተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች በዚህ አጋጣሚ የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት የሚያደርጉትን ጥረት አውግዘዋል። በመጨረሻም የኮሚኒቲ አባላቱ በአሽብሪ ቡድኑ ይሁን በደቡብ አፍሪካ በተቀሰቀሰ ያልሰለጠነ የዘረኝነት አስተሳሰብ ህይወታቸው ላለፉ ቤተሰቦች ልባዊ መፅናናትን በመመኘት፣ በቀጣይ የተጎዱ ቤተሰቦችን ለመደገፍ በሚደረገው ጥረት ተሳታፊ እንደሚሆኑ አረጋገጠዋል።

ስለሆነም በዕለቱ በኤምባሲው አስተናጋጅነት በሊቢያ ISIS በተባለው አሻባሪ ቡድን አረመኒያዊ ግድያ የተፈጸመባቸውና በደቡብ አፍሪካ በተቀሰቀሰው የዘረኝነት አስተሳሰብ ህይወታቸው ላለፉ ዜጎቻችን በቤኔሉክስ ሀገራት የሚገኙ ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን የዲያስፖራ አባላት ጋር የክብር መዝገብ በመፈረም፣ በጋራ የፀሎትና የሻማ ማብራት በተመለከተ የተካሄደውን የመታሰቢያ ስነ-ስርዓት ሪፖርት የላክን መሆኑን እንገልጻለን።

የኢፌዲሪ ኤምባሲ

ብራሰልስ